

ፈ ገ ገ

D R A F T

የ ለ ስ ታ ታ ስ ታ ስ ስ ዐ ዋ ሂ

S T A T I S T I C A L P R O C L A M A T I O N

348.63

348-63
ETH

ቀጥር _____ 19__ 9:ፆ

ሰለጠፊው የኢትዮጵያ ስብሰባ ተኮር የወጣ ዐዋጅ

ዋና አገገባዊ ዘላቂ ነገደ ይሁን

ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ

ሥላሴ አገዛዝ ገገሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ

የስብሰባ ተኮር ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ለግድግድ በወጣው ተወካዮች ቀጥር _____
19__ 9:ፆ/ከዚህ በታች ተወካዮች ተብሎ በግጥም/ የስብሰባ ተኮር ጠቅላይ ጽሕፈት
ቤት ቤት ለግድግድ ሰላዘዘንና፤

ጽሕፈት ቤቱ የተቋቋመበትን ሥራና ተገባር ለመፈጸም ለሰፊ ለገገባዊ የግህዞት ሥልጣናት ለሰጠው የግንባር መሆኑን ተረድተን፤

በተሻሻለው ሕገ መንግሥታችን በአገጥሞ 34 እና 88 የተጻፈውን ለይተን የሕገ
መወሰኛ እና የሕገ መንግሥት ምክር ቤታችን መከረው ያቀረቡትን ተወላክተንና ፈቀደን
ቀጥሎ ያለውን ዐውጧል።

1. አጭር አርእስት፤

ይህ ዐዋጅ "የ19__ 9:ፆ የጠፊው የስብሰባ ተኮር ዐዋጅ" ተብሎ ሊጠቀስ
ይችላል።

2. ሰለ ደገቦች መሻር፤

በዚህ ዐዋጅ ሰለ ተወላክተት ገዳዮች በጽሑፍ ሆነ በሌላ ሁኔታ ከዚህ በፊት ሲሠሩ
ራሳቸው በቀዳሚ ሕጎች፤ ወይም ደገቦች ውስጥ የተወላክተት የስብሰባ ተኮር
ገዳዮች በዚህ ተሻረዋል።

3. ተርጓሚ፤

የቃሉ አገገባብ ሌላ ተርጓሚ ካላሰጠው በቀር፤

/1/ "ሥልጣን የተሰጠው ሾም" ግለት በተወካዮች መሠረት ስብሰባ ተኮር
ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ባለሥልጣን ሥልጣን የተሰጠው ግናቸውም ሰው ነው።

/2/ "ሲንሰስ" /ቀጠራ/ የግላው ቃል ሰለ ሕዝብ፤ ሰለ አርባ፤ ሰለ ቤት፤
ሰለ ስጋት፤ የሥራ ወጤትና ስኬት ለሕፋረሰ የመሳሰሉትን የሲንሰስና የስብሰባ ተኮር
ገዳዮች ገናት ሥራ ይጨምራል።

- /3/ "መደበኛ እስታቲስቲክስ" ማለት በትዕዛዙ መሠረት መደበኛ እስታቲስቲክስ ተብለው የተዘረዘሩት ናቸው።
- /4/ "የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች" ማለት የኢትዮጵያ ገንዘብ ነገሥት መንግሥት ሚኒስቴር፣ የክፍል መሥሪያ ቤቶች፣ ወኪል መሥሪያ ቤቶች፣ ቻርተር ያላቸው መሥሪያ ቤቶችና ሌሎች ሥልጣን የተሰጣቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ማለት ነው።
- /5/ "የጽሕፈት ቤት ዋና ሾም" ማለት የእስታቲስቲክስ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ሾም ነው።
- /6/ "ጽሕፈት ቤት" ማለት የእስታቲስቲክስ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ነው።
- /7/ "ሰው" ማለት ሰብአዊ ሰው ወይም ሕጋዊ ድርጅት ማለት ነው።
- /8/ "የተወሰነ" ማለት በዚህ ዐዋጅ መሠረት በሚወጡት ደንቦችና ትዕዛዞች የተወሰነ ወይም በማንኛውም መልክ በደንቦች የተሰለጠነ ማለት ነው።

4. ዐዋጅ ስለሚጻፍበት ወሰን፣

በዚህ ዐዋጅ ውስጥ የተሰለጠኑት ውሳኔዎች በጠቅላላው በመደበኛ እስታቲስቲክስና በዚህ ዐዋጅ ውስጥ ሊገቡ በሚችሉ በሚኖሩት ጉዳዮችና እንዲሁም በሚኖሩት የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ላይ የጸኑ ተፈጻሚነት ያላቸው ይህናሉ።

5. ጠቅላላ ውሳኔዎች፣

- /1/ ጉዳዩ በተለይ ከሚመለከታቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሥር ከሚመሩት ከመከላከያና ከሕዝብ ፀጥታ ስታቲስቲክስ በስተቀር ማንኛውም የኢትዮጵያ የእስታቲስቲክስ ሥራዎች ጥናቶችና ሲገቡበት ሁሉ በዚህ ዐዋጅ በተደነገገው መሠረት ይመራሉ፣ ቀጥቶ ይደረገባቸዋል፣ ተለዘዘም ይሰጥ ቢቸዋል።
- /2/ ማንም ሰው ጽሕፈት ቤት ወይም በ19__ ዓ.ም የጠፈረደ እስታቲስቲክስ ትዕዛዝ በአንቀጽ 6 በገፅ አንቀጽ /5/ በተመለከተው መሠረት ጽሕፈት ቤት የሚወከላቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በጠየቀ ጊዜ በዚህ ዐዋጅና በዐዋጁም በተመለከተ ደንቦች መሠረት ተከክለኛ የእስታቲስቲክስ መገለጫ በጊዜው ያቀርባል።

6. ስለ እስታቲስቲክስ አሰባሰብ፣

- /1/ ስለ እስታቲስቲክስ አሰባሰብ በዚህ ዐዋጅ የወጣውን ሥራ ለማሰራጫ ጽሕፈት ቤት በሙሉ ወይም በከፊል ቀጠራ ከሰብአዊ ሰው ወይም ከገለፍ

ከሕጋዊ ድርጅት መረጃ ማግኘት ያስፈለገው እንደሆነ የጽሕፈት ቤት ዋና ሾም ለያንዳንዱ ጥናት ከዚህ ቀጥሎ ስለተመለከተትና ስለሌሎቹም ጉዳዮች አስፈላጊውን ደገዳ እያዘጋጀ ለገላገና ልማት ሚኒስትር ሲያቀርብ በዚህ ዐዋጅ በአንቀጽ 9 ኃሠረት ሚኒስትሩ ደንብ ያወጣል።

- /1/ ስለፕሮግራሙ ዓላማ፣
- /2/ ስለጥናት ዓይነትና ስለአሰባሰቡ ሁኔታ፣
- /3/ መረጃው ስለሚሰበሰብበት ጊዜ፣
- /4/ መረጃውን ለመሰብሰብ ስለሚያስቸለው የአሠራር ዘዴ፣
- /5/ ስለመረጃው ጥቅም፣
- /6/ መረጃውን ለመሰብሰብ ስለሚመደቡት ሠራተኞች፣
- /7/ መሠረታዊ ደኩሜንቶችን ለመጠበቅ ስለሚወሰደው ኃላፊነት፣
- /8/ ፕሮግራሞችን በሚገባ በሥራ ላይ ለማዋል አስፈላጊ ስለሚሆኑት ጉዳዮች ጭምር።

/2/ /ሀ/ ከዚህ በላይ በአንቀጽ 6 /1/ በተመለከተው መሠረት የአስታዚስ ቲክስ ዝርዝር ለመሰብሰብ የጽሕፈት ቤት ዋና ሾም /ወይም የተወከለ ሠራተኛ/ ዝርዝር እንዲሰጠው ማንንም ሰው ሊጠይቅ ይቻላል። ተጠያቂውም በተጠየቀ ጊዜ በሚያውቀውና በሚያምንበትም በሚቻለውም ሁሉ በሚወጡት ደንቦች በተገለጸው ዓይነትና ጊዜ ውስጥ ፍርዶችን እየዋላ ይመልሳል። ለሚቀርቡለት ጥያቄዎች ሁሉ መልስና መገለጫዎችን ይሰጣል።

/ለ/ የጽሕፈት ቤት ዋና ሾም /ወይም የተወከለ ሠራተኛ/ በቃል በማነጋገር ወይም ከተወሰነ ጊዜ ውስጥ በተፈለገው ዓይነት ፍርድ እንዲዋላ የሚያመለክተውን ማስታወቂያ በአድራሻው በፖስታ በመላክ ወይም በማድረስ ማንንም ሰው በዝርዝር መረጃዎችን እንዲያቀርብ ሊጠይቅ ይቻላል።

/ጠ/ የጽሕፈት ቤት ሾም ወይም የተወከለው ሠራተኛ ማንንም ሰው በጽሑፍ በዝርዝር እንዲያቀርብ በጠየቀ ጊዜ ሌላ አፍራሽ ምክንያት ከሌለ በዐዋጁ መሠረት ዝርዝር ች ከዚያ ሰው ተፈላጊዎች እንደሆኑ ይቆጠራል።

/መ/ የጽሕፈት ቤት ዋና ሾም ወይም የተወከለው ሠራተኛ ቀጥሎ ለተመለከተት ጉዳዮች በማገኘትም ምቹ በሆነ ጊዜ ያለማስታወቂያ ቢጠየቅም የመታወቂያ ወረቀትን በማሳየት፣

/1/ የእስታቲስቲክስ መገለጫ ለመሰብሰብ፣ ለንግድ ጽሑፍና ወይም መዘገብ ተቸገረ ለመመርመር እና ቅድሚያ ለመውሰድ፣ የመኖሪያ ቤት ከላህኒ በስተቀር ሰዎች ለተርፍ በሚሠሩበት በጣን ኖውም መረት፣ ሕንጻዎች ተሸከርካሪ ወይም መርከብ ሊገባ ለመረመር ይቻላል።

/3/ የሕዝብ ቀጠራ ሥራ ለመፈጸም በጣን ኖውም ሰዎች ተቀጥረው በሚሠሩበት ቅጥር ገቢ ወይም በጣን ኖውም የመኖሪያ ቤት ሊገባ ይፈቀድላቸዋል። በጣን ኖውም ረገድ ለንግድ ለገንዘብ መገለጫ ለመጠየቅ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ወይም ሲንሰሰ ለመውሰድ ጥያቄዎች ሊያቀርቡ ይቻላል።

/ሠ/ በዚህ ዓዋድና በዓዎች መሠረት በሚወጡት ደንቦች ጽሕፈት ቤት የሚሰጠውን መሥሪያ በመከተል ጣናቸውም የመንገድ መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች ጽሕፈት ቤት የሚጠይቁትን ጣን ኖውም የእስታቲስቲክስ መገለጫ መስጠት አለባቸው።

7. በጽሑፍ ሆነ በሌላ ስነ ስርዓት ለንግድ ገለጹ የተወሰኑ መረጃዎች፣

በዚህ ዓዋድ መሠረት ክስ ለማቀረብና ለቀጣት ከላህኒ በቀር፣

/1/ ጣን ኖውም ገላጭ መገለጫ በሙሉ ሆነ ወይም በክፍል፣

/2/ ለቀረበው ጥያቄ የተሰጠው ጣን ኖውም መሰረት፣

/3/ ጣን ኖውም መገለጫውን ወይም መሰረትን የሰጠው ሰው የሚያገለግል ከመገለጫው ወይም ከመሰረት የተገኘ ራፖርት ረቂቅ ወይም ጽሑፍ፣

መገለጫውን ወይም መሰረትን ከሰጠው ሰው በጽሑፍ ፈቃድ ከላተገኘ በስተቀር ሊታይም፣ ለምስክር ነት ሊቀርብ አይችልም። እንዲሁም በዚህ ዓዋድ መሠረት በሥራ ላይ ላላህኒ ሌላ ሰው ማሳየት አይችልም።

ሆኖም ከዚህ ክፍል የተሰጠው ዝርዝር ልዩ በመሆኑና የሥራው ዓይነት በክፍሉ ራሱ ብቻ በመሆኑ ምክንያት የሚያሳውቁ ከሆነ ጣን ኖውም ራፖርት ረቂቅ ወይም ጽሑፍ ያለፈቃድ ቢታይም አይከለከልም፣ አይወሰንም። የሆነ ሆኖም በምንም ምክንያት የመሥሪያ ቤቅ ወይም ከገደ የሚገኘውን ትርፍ መገለጽ ከሌለው ነው።

8. ቅጣት ፤

/1/ ያለአገባብ መገለጫ ስለሚከተሉት፤

/ሀ/ በዚህ ዐዋጅ መሠረት ሠራተኛ የሆነ ግንዛቤ ሰው፤

/1/ ሠራተኛ በመሆኑ ምክንያት የእስታቲስቲክስ መገለጫ ይዞ በዘ ወር ዋራ ዘዴ ወይም በቀጥታ ለገልጽ ጥቅም የሚያውቅ፤ ወይም

/2/ በሥራው ላይ እንዳለ ያገኘውን ዝርዝር ለሥራ ጉዳይ ሳይሆን ያለሕጋዊ ሥልጣን ያሳተመ ወይም ለሚገኘው ሰው ያሳለፈ፤ ወይም

/3/ እያወቀ ሰው ሠራተኛ የእስታቲስቲክስ መገለጫ ያዘጋጀ ወይም ያወጣ፤ የወገደለኛ መገጫ አገባብ 405 በሚያዘው መሠረት ሳይረገው ጥፋት የሥራት ወይም የገንዘብ መቀጫ ወይም ሁለቱንም በማጣመር ይቀጣል።

/ለ/ ግንዛቤ የእስታቲስቲክስ መገለጫ የያዘ ሰው ይህን ዐዋጅ በመቃወም የተገለጠ መሆኑን እያወቀ መገለጫውን የሚያሳትም ወይም ለሌላ ሰው አሳልፎ የሚሰጥ እንደ ጥፋተኛ ተቀጥሮ በሌት የጸያ የወገደለኛ መቀጫ አገባብ 405 መሠረት የሥራት ወይም የገንዘብ መቀጫ ወይም ሁለቱን በማጣመር ይቀጣል።

/2/ ተከክለኛ ያልሆነ መረጃ ስለመስጠት፤

/ሀ/ ግንዛቤ ሰው በዚህ ዐዋጅ መሠረት የእስታቲስቲክስ መገለጫ እንዲያቀርብ ተጠይቀው፤

/1/ ሕጋዊ ባልሆነ ምክንያት መገለጫውን ሆነ በሌላ ሁኔታ ያለ ቀረብ ወይም በጥልቀት ያዘገየ፤ ወይም

/2/ መገለጫው ሰው ሠራተኛ መሆኑን እያወቀ በገዛ ፈቃዱ የሚያቀርብ፤ ወይም እንዲያቀርብ ያደረገ፤ ወይም

/3/ የእስታቲስቲክስ መገለጫ ለሚገኘት የሚያስፈልገው ጥያቄ በቀረበለት ጊዜ መልስ አልሰጥም ያለ ወይም በገዛ ፈቃዱ ሰው ሠራተኛ መልስ የሰጠ፤ ወይም

/ለ/ ተፈላጊ የሆኑትን መዘገብተኛ ጽሑፍ ለሚገኘት በተፈለገ ጊዜ ወይም ከዚህ በላይ በክፍል 6 /2/ የተፈቀደውን የመገቢያ

መብት በመቃወም መሰናከል የሆነ፣ ከጥፋተኛ ተቀጥሮ ከሰዓት ለምሳሌ ስት የሊት/ብር / የሊት. \$25.00/ በጣም ጎደባና ከሁለት መቶ ሦስት የሊት. ብር / የሊት. \$250.00/ በጣም በሰዓት መቆላ ይቀጣል። ሆኖም ጥፋት የተደገገው ከሆነ ወይም የተሰበሰቡትን መረጃዎች ትክክለኛነት በተለይ በጣም የሚያቃወሙ ጥፋት ከሆነ ወይም ሕገመንግሥት ተከታታይ መልክ የያዘ መሆኑን በገልጽ ከታወቀ ለስነ ሁለት ሺህ የሊት. ብር / የሊት. \$2,000.00/ በጣም በሰዓት መቆላ ወይም ከሦስት ወር /3/ በጣም በሰዓት ለሥራት ወይም በመቆላውና በሥራት በሁለቱም ተጣምሮ ይቀጣል።

9. ደንበኞች

ከዚህ ዓዋጅ ውስጥ የተመለከተትን ውሳኔዎች በጣም ለማሰራጀት የገለገሉ የሰዓት ሚኒስትር ደንቦችን ለማውጣት ይቻላል።

10. ዓዋጁ የሚጻፍበት ቀን

ይህ ዓዋጅ በነጋሪት ጋዜጣ ታችኛው ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጻፍ ይሆናል።

አዲስ አበባ _____ ቀን 19__ ዓ.ም

ጸሐፊ ተወካዩ ለክልሉ ሀብተ ወልደ
ጠቅላይ ሚኒስትርና የጸሕፈት ሚኒስትር

Draft No. 4
DEP: 28/1/69

PROCLAMATION No. _____ of 19__
NATIONAL STATISTICS PROCLAMATION
CONQUERING LION OF THE TRIBE OF JUDAH
HAILE SELASSIE I
ELECT OF GOD, EMPEROR OF ETHIOPIA

WHEREAS, in the Central Statistical Office Order, 19__ (Order No. _____ of 19__) hereinafter the "Order") We established the Central Statistical Office; and
WHEREAS, it is necessary that said Office be vested with such powers as are necessary for the carrying out of its duties and functions,

NOW, THEREFORE, in accordance with Articles 34 and 88 of Our Revised Constitution, We approve the resolutions of Our Senate and Chamber of Deputies and We hereby proclaim as follows:

1. Short Title:

This Proclamation may be cited as the "National Statistics Proclamation, 19__".

2. Repeal:

The provisions of all existing legislation and regulations prescribed thereunder pertaining to statistical matters provided for herein, whether written or customary, are hereby repealed.

3. Definitions:

As used in this Proclamation, unless the context requires otherwise, the following term shall have the meaning assigned:

(1) "Authorized Officer" means any person designated as such by the Head of the Office pursuant to the Order;

(2) "Census" includes census and/ or surveys of population, agriculture, housing, industries, distribution, and similar areas of activity;

(3) "Designated Statistics" means all subjects classified as such under the Order;

(4) "Government Administrations" means all Ministries, Departments, Agencies, chartered Government bodies and Public Authorities of the Government;

(5) "Head of the Office" means the Head of the Central Statistical Office;

- (6) " Office" means the Central Statistical Office;
- (7) "Persons" means a natural or juridical person;
- (8) "Prescribed" means prescribed by regulations made hereunder and in the form or manner laid down by any such regulations.

4. Scope of Proclamation:

The Provisions of this Proclamation shall relate to any and all Designated Statistics and to any other subject which may otherwise be brought under this Proclamation, and to all Government Administrations.

5. General Provisions:

- (1) All statistical activities, censuses and statistical surveys of Ethiopia shall be governed, controlled and regulated as provided herein; provided, however, that statistics relating to defense and public security shall remain under the exclusive jurisdiction of the respective Government Administrations concerned.
- (2) Any person required to do so pursuant to the provisions hereof or any regulations prescribed hereunder shall furnish timely and accurate statistical data to the Office or to such other Government Administration to which delegation of authority may have been made by the Office pursuant to paragraph (5) of Article 6 of the Order.

6. Collection of Statistics

- (1) If, in the execution of any of the duties and functions of the Office hereunder, it becomes necessary to collect statistical data, on a sampling or census basis, from private natural or juridical persons, the Head of the Office shall propose regulations to the Minister of Planning and Development for issuance pursuant to Article 9 hereof specifying, inter alia, in each case:
 - (1) the purpose of the programme;
 - (2) the field to be studied and scope of the data to be collected;
 - (3) the period within which data are to be collected;
 - (4) the methodology of data collection;
 - (5) the utilisation of data;

- (6) the personnel responsible for collecting the data;
 - (7) the responsibility for preservation of original documents; and
 - (8) such other matters as may be appropriate to the achieving of the purpose of the programme.
- (2) (a) In collecting statistical data under paragraph (1) of this Article 6, the Head of the Office or any Authorised Officer may require any person to furnish him with such particulars as may be prescribed, and, being so required, such person shall, to the best of his knowledge and belief, complete such forms, make such returns, answer such questions and give all such information, in such manner and within such time as may be prescribed.
- (b) The Head of the Office or any Authorised Officer may require any person to furnish him with such particulars as may be prescribed either by interviewing such person or by leaving at or posting to his last known address a form having thereon or attached thereto a notice requiring the form to be completed and answers to be given in such manner and within such time as shall be specified in the notice.
- (c) Where particulars are, by any document issued by the Head of the Office or any Authorised Officer, required to be furnished by any person, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such particulars may lawfully be required from that person.
- (d) The Head of the Office or any Authorised Officer may, at all reasonable times, upon production, if requested, of his authorisation, for any purpose connected with:
- (i) The collection of statistical data, including the inspection of and copying of relevant records or documents:

enter and inspect any land, building, vehicle or vessel where persons are gainfully employed, other than a dwelling house.

(ii) the taking of a census:

enter any premises where persons are employed,
or any dwelling house.

In either case, the Head of the Office or the Authorised Officer may make such enquiries as may be necessary for the collection of such data or the taking of the census, as the case may be.

(e) Government Administrations shall supply to the Head of the Office all statistical information required hereby or by regulations made hereunder, in the manner prescribed.

7. Prohibition of Publication and Disclosure:

Except in connection with a prosecution brought hereunder:

- (1) no individual return or part thereof;
- (2) no answer given to any question; and
- (3) no report, abstract or document containing particulars of any such return or answer and so arranged as to render possible identification of such particulars with any person;

shall be published, admitted in evidence, or shown to any person not employed in the execution of a duty hereunder unless consent in writing thereto has been obtained from the person making such return or giving such answer; provided, however, that nothing in this Article 7 shall prevent or restrict the publication of any such report, abstract or document without such consent where the particulars therein render identification possible merely by reason of the fact that they are unique and relate to a business or undertaking which is the only business or undertaking within its particular sphere of activity; and provided, further, that in no case shall such particulars render possible the identification of the costs of production of, or the profits arising from, such business or undertaking.

8. Penalties:

(1) For improper disclosure:

- (a) Any person engaged in the execution of a duty hereunder who:

- (i) By virtue of such engagement becomes possessed of statistical information which he uses directly or indirectly for personal gain; or
- (ii) without lawful authority publishes or communicates to any person otherwise than in ordinary course of such engagement; or
- (iii) knowingly compiles or issues any false statistical information;

shall be guilty of an offence punishable by imprisonment or fine or both, in accordance with the provisions of Article 405 of the Penal Code.

- (b) Any person, who, being in possession of any statistical information which to his knowledge has been disclosed in contravention of the provisions hereof, publishes or communicates that information to any other person, shall be guilty of an offence punishable by imprisonment of fine or both, in accordance with the provisions of Article 405 of the Penal Code.

(2) For improper response:

Any person who:

- (a) is required to furnish any statistical information or return under this Proclamation and who:
 - (i) without lawful excuse, refuses or intentionally delays unduly in furnishing or fails to furnish such information or return; or
 - (ii) wilfully furnishes or causes to be furnished any information or return which he knows to be false; or
 - (iii) refuses to answer or wilfully gives a false answer to any question necessary for obtaining statistical information; or
- (b) impedes the right of access to relevant records or documents or the right of entry conferred by paragraph (2) of Article 6 hereof;

shall be guilty of an offence punishable by a fine of not less than twenty five dollars (Eth.\$25) and not more than two hundred fifty dollars (Eth.\$250); provided, however, that in the case of repeated offenders or offenses of an exceptional gravity prejudicing the validity of the statistics being collected or demonstrating a clear pattern of illegality, the punishment may be increased to up to a fine of not more than two thousand dollars (Eth.\$2,000) or by simple imprisonment not exceeding three (3) months or by both such fine and imprisonment.

9. Regulations:

The Minister of Planning and Development may make regulations for the better carrying out of the provisions of this Proclamation.

- 10. Effective date:

This Proclamation shall enter into force on the date of its publication in the Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa this _____ day of _____ 19__

TSEHAFE TAEZAZ AKLILU HABTE WOLD
Prime Minister and Minister of Pen